



# ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዜና ማህፈት Debre Markos University Newsletter

በደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ  
የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት  
በየሦስት ወር የሚሰጥም

Quarterly Newsletter  
Published by the Corporate  
Communications Directorate

ቅጽ-2 ቁጥር-14 ከሐምሌ 2004 - መስከረም 2005 ዓ.ም Volume-2 Number- 14 July- September 2012

## የደህረ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞች ዝግጅት ማጠናቀቅ ተገለፀ

ደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ በስምንት ፕሮግራሞች ደህረ ምረቃ ትምህርት አጠናቀቅ ተማሪዎች በመቀበል ላይ መሆኑ ተገለፀ፡፡ እንደ ዩኒቨርሲቲው የደህረ ምረቃ ኮሌጅ ዲን አቶ ንጉሴ ምዕኩ ገሰ ዩኒቨርሲቲ በ2004 ዓ.ም. ማጠናቀቂያ ላይ በዘጠኝ ፕሮግራሞች ትምህርት ተቀርጾ ወይይት ተካሂዶባቸዋል፡፡

ኦርጋኒክ ትምህርቶች የተቀረፀት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ማከተሚያ (TEFL)፣ በ ስነ ጽሁፍ (Lit) በአካባቢና ሜት (Environment Resource) በዘላቂ (Eco) Systemic በሜጅማትና (Business Adminstratic) በአካውንቲንግና (Accounting Finance)፣ (Animal Nutr Food Technology)፡፡



አቶ ንጉሴ ምዕኩ የደህረ ምረቃ ኮሌጅ ዲን

በእጽዋት ሳይንስ (Crop Irrigation) እና ማህበረሰብ ጤና (Health) ትምህርቶች ነው፡፡ በአሁኑ ሰዓትም ስርዓተ ትምህርቶቹ ከአ አስተዳደር ትምህርት በቀር ሁሉም ለዩኒቨርሲቲው ቀርበው ፀደቀዋል፡፡ እ የደህረ ምረቃ ፕሮግራሞቹ በኢኮኖሚክስ /በሙያ/ ፕሮግራም ተማሪዎችን ተቀብሎ ማ በቀጣይም በከረምቱ እና በመጸባኛው ትምህርት ፕሮግራም ማከፈት ይጀምራል፡፡

የደህረ ምረቃ ፕሮግራሞቹን ለመጀመር የተማሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ በተገኘው መረጃ ከተወሰኑ ትምህርት ክፍሎች በቀር በቂ ቁጥር ያለው ተማሪ በዚህም የተማሪዎች ምዝገባ እና የወደደር ፈተና እንደተጠናቀቀ ትምህርቱ ይ እንደገለፀትም የትምህርት ፕሮግራሞቹን ለመጀመር ከጠፍ ሳይንስ ትምህርት በ በቂ የመሥያ ቁሳቁሶች እና ማህሪን አሉ፡፡ የጠፍ ሳይንስ ትምህ የዩኒቨርሲቲው አሁን ያለትን ሀኪሞች እና ሌሎች ሀኪሞችን በእንግዲነት እንደሚሞክሩት ታወቋል፡፡ ዩኒቨርሲቲው በ2006 ዓ.ም. ተጨማሪ ፕሮ በፊደላትና በኮሙኒኬሽን እና በሳይንስ ትምህርት ክፍሎች ለመቆጣጠር የሰር እንደሚጀምር ለማወቅ ተችሏል፡፡

### በወሰጥ ገጾቻችን

- የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሽን ፖሊሲ ገለጻ ተደረገ..... 2
- በካይዘን ፅንሰ ሃሳብ እና አተገባበር ዘፊያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ..... 3
- የምርት ዘርፍ ቢዝነስ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ሦስት ትራክተሮችን ከ3.4 ሚያን ገር በላይ ገዛ..... 4
- ትምህርት ጨሰው ለማጠና አዲስ ለተጠሩ ማህሪን ስልጠና ተሰጠ..... 5
- የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶር የደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ አደባባይን አሰራ..... 6
- በልማት ዲፕሎሞሲ የሃይማኖት አካላትን ዘፊያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ..... 6
- የደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲን የ2005 ዓ.ም እቅድ በተሳካና በወጣታማነት ለመፀም የሚሰጥ ስልጠና ተሰጠ..... 7
- የደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዌብ ፖርታል ሥልጠና ተሰጠ..... 8
- አዲስ ለተጠሩ ማህሪን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማከሻያ ስልጠና ተሰጠ..... 9
- የብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ በጠቅላይ ሚስትር ማሰ ዜናዊ ሀልፊት ላይ ወይት የተሰማማ ጥልቅ ስድስት ገለፀ..... 10
- የደብረ ሚርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በከበር ጠቅላይ ሚስትር ማሰ ዜናዊ ሀልፊት ላይ ወይት የተሰማማ ጥልቅ ስድስት ገለፀ..... 10



የአፌዳሪ ሳይንስ የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ለደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህሠራንና ሰራተኞች ገለጻ ተደረገ።



የፖሊሲ ገለጻው በተካሄደበት ሰዓት

በፖሊሲ ገለጻ ፕሮግራሙ እንደተገለጸው ሀገራችን በዋናነት በግብርና ማርኬቲንግና የኢንዱስትሪ ልማት ላይ ያተኮረ የአኮኖሚ ልማት ፖሊሲ በመተግበር ላይ እንደምትገኝና ባለፉት አመታት በተከታታይ ባለሀላት አሀዝ እድገት የተመዘገበ መሆኑን የእድገቱም ዋነኛ ምንጭም በግብርናው ዘርፍ የተገኘው የተሻለ አፈፃፀም እንደነበር ተገልጿል።

የተመዘገበው ዕድገት ሰፊ መሰረት ያለውና የበርካታ የልማት እንቅስቃሴዎች ወጠቱ ሲሆን በሂደትም የሀገሪቱ አኮኖሚ ከግብርና ማርኬቲንግና የኢንዱስትሪ ማርኬቲንግ ማቅረቢያ ለውጥ ለማዘጋጀት ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ይገኛል። ስለሆነም ጠንካራ ሀገራዊ የቴክኖሎጂ አቅም

እስካልተገነባ ድረስ የሀገሪቱ የአኮኖሚ እድገት በዘላቂነት ሊቀጥል እንደሚችል ግልጽ ነው። በመሆኑም ሀገራችን ለሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ትኩረት መስጠት እንዳለበት የሚመለከት ነው።

የፖሊሲው አላማ ከድህነት ተላቃ መከላከያ ገቢ ያላት ሀገርን ለመገንባት የተቀመጠውን ሀገራዊ ራዕይ ታሳቢ በማድረግ ለዚህ ስኬት ሀገራችን የሚያስፈልጓትን ወጠታማ የሆኑ የውጭ ቴክኖሎጂዎችን ለማሳለግ፣ ለመሥሪያ ለማስገባት፣ ለማለጠፍና ለመጠቀም የምትደርጋቸውን ጥረቶች ማሳሳት፣ መሥሪያ፣ ማስተባበርና መደገፍ የሚያስችል ሀገራዊ ማቀፍ በመፍጠር ላይ ያነጣጠር ነው። ይህን እውነት ለማድረግም ብሄራዊ የኢኖቬሽን ስርዓት በመዘርጋት በሥርዓቱና ባለድርሻ አካላት መካከል የሚደረገውን መስተጋብር ማጠናከርና መደገፍ አስፈላጊ ነው።

ፖሊሲው አጠቃላይ አቅጣጫዎችንና ዋና ዋና የሚጠይቀው ስትራቴጂዎችን የያዘ ሲሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር በተደረጉ ተከታታይ ወይይቶች የተዘጋጀና የዳበረ ሰነድ መሆኑ ተገልጿል።

የፖሊሲውን ገለጻ ያደረጉት ከአፌዳሪ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የመኩረት ሀላፊ ባለሙያዎች ናቸው።

**በካይዘን ፅንሰ ሃሳብ እና አተገባበር ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ**

ለደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ አመራሮች፣ ዲኖች፣ ዳይሬክተሮች፣ የሥራ ሂደት ኃላፊዎች እና ፀሐፊዎች በካይዘን ጽንሰ ሃሳብና አተገባበር ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ።





**የስልጠና ተሳታፊዎች በተግባር ሥራ ላይ**

የስልጠናው ዋና ዓላማ በቴክኒክና ማዕከላዊ ትምህርት ኮሌጆች ያለውን የካይዘን ጥሩ ተግባር ወደ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመሸጋገር ነው። ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲም ያሉትን ወርክሾፖች፣ ቤተመሐሪዎች፣ ንብረት ክፍሎች እና ቤተ መጻሕፍቶች በአግባቡ አደራጅቶ ፈጣን ቀልጣፍና ወጭ ቆጣቢ አገልግሎት በመስጠት ደንበኞችን ከሚካት በተጨማሪም ምቹ እና ሚኒሲ የሆነ የስራ አካባቢ ለመፍጠር እንደ ሆነ ታወቋል። ካይዘን ምርቶቻችንንም ይሁን አገልግሎት አሰጣጥንን በጥራት በምርታማነትና በዋጋ እንደሚሻሻልና እንደሚወጣ ለመሞከር ተችሏል።

የካይዘን ስልጠና በደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ መስጠቱ የመሥሪ መስተሥሪ ሐደቱ ባሉት ቤተመሐሪዎች እና ወርክሾፖች በመታገዝ ተግባር ተኮር ትምህርት በጥራት እንዲሰጥ ከሚችሉም በላይ የዩኒቨርሲቲው ተሟላሪዎች ለማካሄደቸው ምርጫዎች ቤተመሐሪዎች በአግባቡ ተደራጅተው አገልግሎት እንዲሰጡ የምርጫውን ስራ እንዲያግዙ ከሚረጋገጥ በተጨማሪ ያሉንን እና የሌሉንን ሃብቶች ለይተን አወቀን ወደ ስራ እንድንገባ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የዩኒቨርሲቲውን ተልኮ ለማካት እንደሚችል ተገልጿል።

ደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑ አንፃር ይህ ስልጠና በአሁኑ ሰዓት መስጠቱ ትክክል እንደሆነ የተጠቆመ ሲሆን ያሉንን ሀብቶች በስርአት ሰብስቦ በአግባብና በትክክል ጥቅም ላይ ለመዋል እንደሚችል፣ ለዩኒቨርሲቲው አገልግሎት እጣዘትን ንብረቶች ብልሽት እንዳይዳረጉና የሚገቡ ንብረቶች

ካሉም መሠሪያው በሚቆይው መሰርት ለማከናወን እንደሚችል ተጠቁሟል።

ስልጠናው የተሰጠው ከባ/ዳር ቴክኒክና ማዕከላዊ ኮሌጅ በሙሉ ሀላት ባለሙያዎች ሲሆን ከተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጧቸዋል።

**የምርት ዘርፍ ቢዝነስ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ሦስት ትራክተሮችን ከ3.4 ሚሊዮን ብር በላይ ገዛ**

የደብረ ሚቀስ ዩኒቨርሲቲ ምርት ዘርፍ ቢዝነስ ስራዎች ዳይሬክቶሬት በኢንቨስትመንት ለመቀበላቸው የእርሻ መሬቶች አገልግሎት የሚውሉ ሦስት ትራክተሮችን ከ3.4 ሚሊዮን ብር በላይ ገዛ።



ተገዛተው የሙከራ ትራክተሮች

የተገዛት ትራክተሮች ባለሙያ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ሲሆኑ ሀላት ባለ አራት ዲሲክ ሚሻ እና ሀላት ባለ ሃያ ስምንት ዲሲክ መካከኛ እንዲሁም ፀረ አረም ፀረ ተባይ ኬሚካል ሚኒየር የሚጠቀሙትን ናቸው። ግዥው ሀላት የትራክተር ተገታዎች ጋሪዎች እንዲሁም አንድ የትራክተር ቦቲ ጨምሮ እንደሚካትት ታወቋል።

ትራክተሮች የተገዛበት ዋና ዓላማ የምርት ዘርፍ ቢዝነስ ሥራዎች ዳይሬክተር የእርሻ ቦታዎችን በኢንቨስትመንት



ከማኅከል ወረዳ /100/ ማዕ ሄክታር እንዲሁም ከባሶ ለባን ወረዳ /5000/ አምሥት ሺህ ሄክታር በመቀበል ማኅናይዝድ እርሻዎችን ለማስጀመር በማኅብ ሲሆን በእርሻ ቦታዎች የሰለጥ የቦሎቄ፣ የቦቆሎና የሰንዴ ልማቶችን በማላማት በማዋጥሉት አስር አመታት ወስጥ የዩኒቨርሲቲውን ሃምሳ ፐርሰንት ወጭ ለመሸፈን በማዋድ ነው፡፡

በኢንቨስትመንት ለማላማት በሁለቱ ወረዳዎች ለተጠቆ ቁት ሠፋፊ የእርሻ ቦታዎች በአሁኑ ሰዓት ከወረዳ ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት እና ከዞን ኢንቨስትመንት ቢሮም ለሁለቱ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ፈቃድ በማግኘት አስፈላጊ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የተጠቆመ ሲሆን ከክልል ኢንቨስትመንት ቢሮ ፈቃድ እንደተገኘ በቀጥታ ወደ ሥራ እንደሚገባ ተገልጿል፡፡

የምርት ዘርፍ ቢዝነስ ስራዎች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እነዚህን ሰፋፊ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ለማክናወን ይረዳው ዘንድ ዳይሬክቶሬቱን በሠው ሐይልና በቁሳቁስ እንዲሁም በመከከ መሳሪያዎች የማይረጅት ሐይቱ በዩኒቨርሲቲው የከፍተኛ አመራር ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው፡፡ ዳይሬክቶሬቱን በቅርብና በወጠቃሚነት ለመሥራት እንዲቻልም በቢዝነስና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ስር እንደተደራጀ ለማወቅ ተችሏል፡፡

**ትምህርት ጨሰው ለማጠናቀቅ አዲስ ለተቀጠሩ መምህራን ስልጠና ተሰጠ**

ሁለተኛና ሦስተኛ ደግሪ ትምህርታቸውን በሀገር ወስጥና በወጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ሲከታተሉ ለቆዩና በዝውውርና በቅጥር ወደ ደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ለማጠናቀቅ መምህራን ስልጠና ተሰጠ፡፡



**የስልጠና አሰጣጡ ክፍለ ገጽታ**  
እንደ ዩኒቨርሲቲው የስልጠና አፈሰር ወ/ሮ የሸመቤት ደምሴ ገለፃ ስልጠናው ለስምንት ቀን የማቆይ ሲሆን የማይተከረው መምህራን ስለሞጃላራይዜሽን ግንዛቤያቸውን እንዲያሰፉና የትምህርት ስርዓቱን በአግባቡ እንዲተገብሩ ለማድረግ፣ የዩኒቨርሲቲውን ህግና ደንብ አሰራር ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ፣ መምህራን ተግባር ተኮር የማከተማያ ዘዴና የተከታታይ ምዘና በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ ፣ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታቸውን ለማዳበር ይረዳ ዘንድ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ስልጠና እንደተካተተ የስልጠና አፈሰሯ ገልፀዋል፡፡

ደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የሞጃላራ የትምህርት አሰጣጥን በኢትዮጵያ ከጀመሩ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው፡፡ የትምህርት አሰጣጡ በዩኒቨርሲቲው መከፈት ከጀመረ ሁለት አመታትን ያሳለፈ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም ልምዱን ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እያካፈለ ያለበት ሁኔታ ላይ እንዳለ ይታወቃል፡፡

ለመምህራን ስለሞጃላራ ስርአተ ትምህርት አወቃቀር፣ ይዘት ምዘና አፈፀፀምና አተገባበር ግንዛቤ ማክጨጥ ያስፈለገው በዘንድሮው አመት በሁሉም ኮሌጆች ህግና ቴክኖሎጂን ጨምሮ የሞጃላራ ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊ ስለማድረግ የጠለቀ ግንዛቤ ለመምህራን በመፍጠር ለመሥሪያ ማከተማ ስራ ወጠቃሚነት የበከላቸውን እንዲወጡ ለማክቻል ነው፡፡ የሞጃላራ ስርዓተ ትምህርት ተማሪዎች በመሥሪያ ማከተማ የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው፣



የመሥሪያና ተማሪዎች ትስስርን ለመፈቃዎ፣ ተማሪዎች አንድ ኮርስ ብቻ በአንድ ጊዜ ስለሚሞሱ እንዲያገለግሉና በትምህርታቸው ላይም ሙሉ ጊዜያቸውንና ጥረታቸውን እንዲያውሉ ስለሚገደባቸው ድጋፍ የሚችሉ ተማሪዎችን ለመለየትና ለማበቃት ስለሚረዱ፣ ተግባር ተኮር ትምህርት አሰጣጥን ስለሚያበረታታ፣ መሥሪያን ተከታታይ ምዝና በመስጠት ተማሪዎች በየጊዜው እንዲያሸሹሉ በሚደረግ ግብረ ሙሉ እንዲሰጥ ስለሚገደባቸው ከነባሩ የመጣ ማስተማር ዘዴ የተሻለና ወጣታማ መሆኑ ተገልጿል።

**የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክተር የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አደባባይን አሰራ**

የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አደባባይን ከደብረ ሚቆስ ከተማ አገልግሎት ጽ/ቤት ጋር በመስጋገር በደብረ ሚቆስ ከተማ አሰራ።

የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተኮር ተልዕኮና አላማ አገልግሎት ያሳያል ከሚል እሳቤ በመሳሳት ነው ብለዋል። በከተማው ቆዳ ተራ አካባቢ የሚገኘውን አደባባይ ደረጃውን በጠብቀ መልኩ በብረት በማስጠርና ወስጣዊ እድሳት በሚደረግ እንዲሁም የአደባባይን ወብት በማጠቃለል ከፀ ሺ ብር በላይ በመጠቀም የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አደባባይን የማህበረሰብ አገልግሎት አሰርቷል።

የማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት የዩኒቨርሲቲው አንድ ተልዕኮ መሆኑን የገለፁት የማህበረሰብ አገልግሎት አፈሰሩ ዳይሬክቶሬቱ ከአሁን በፊት የደብረ ሚቆስ ከተማን ደረጃውን የጠብቀ የደረቅና ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገጃ ባለቤት ለሚደረግ በሚደረገው ርብርብ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማጠናከር ከቴክኖሎጂ ኮሌጅና ከአካባቢ ጥናት ትምህርት ክፍል በተወጣጡ ባለሙያዎች በፕሮጀክት አዋጭነት፣ አካባቢያዊ ተጽዕኖ ግምገማ እና የዲዛይን ጥናት ላይ የመሞከር አገልግሎት እንደሰጠ ገልፀዋል።

**በልማት ዲሞክራሲና የሃይማኖት አክራሪነት ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ**

ለደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ መሥሪያ እና ሰራተኞች በልማት ዲሞክራሲና የሃይማኖት አክራሪነት ዙሪያ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ።

የስልጠናው ዋና አላማ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በሃይማኖት ስም የሚቀሳቀሱና አፍራሽ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸውን ቡድኖች በንቃት እንዲከላከል ለማስቻልና የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ጉዟችን በአክራሪዎች እንዳይደናቀፍ ለሚደረግ እንደሆነ ተገልጿል።



የተሰራው የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አደባባይ

እንደ ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎት አፈሰር አቶ ወርቅነህ ፍስሃ ገለፃ ዳይሬክቶሬቱ ይህን ስራ የሰራው ለደብረ ሚቆስ ከተማ ወብት ለመስጠት እንዲሁም



የስልጠናው ከፊል ገጽታ

ስልጠናው የሰጠው የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ተሟዎች ጉዳይ ም/ፕሬዚዳንት አቶ ኃይለየሱስ ወዱ እንደገለጹት በአፌዳሪ ሕገ መንግስት ዜጎች ማንኛውንም እምነት የሚከተል መስተ ያላቸው ለሆነ ሃይማኖቶች እኩል መሆናቸው የተረጋገጠ ነው። መንግስትና ሃይማኖት አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ እንደሚገባ ደንግጓል ብለዋል።

እንደ አቶ ኃይለየሱስ ገለጻ የሃይማኖት አክራሪነት ማለት የራስን የእምነት ነፃነት ለማክከበር የሌለውን የእምነት ነፃነት እንዲሸራረፍ፣ እንዲደፈቅ፣ እንዲታፈን ማድረግ፣ የተለየ እምነት ያላቸው ሰዎች ሐቀኛ አሰቃቂ አይደሉም ብሎ ማድረጅ፣ የሌለውን የእምነት ነፃነት በማሸራረፍ በማደራጀት የራስን እምነት ማሳፋት ነው። የሃይማኖት አክራሪነት መሰረታዊ የዲሞክራሲ መርህ በሃይማኖት ሽፋን የማይደፍ፣ ፀረ ዲሞክራሲ፣ ፀረ ልማት እና ፀረ ሰላም ነው በማለት ገልጸዋል።

በመጨረሻም አቶ ኃይለየሱስ እንደገለጹት ለሃይማኖት አክራሪነት የሚጋልጠኝ ድህነትና ኃላፊነት፣ ከራይ ሰብሳቢነት፣ የዲሞክራሲ ባህል አለመኖር፣ የአክራሪነት እንቅስቃሴን የሚያራግቡ የፖለቲካ ኃይሎች መኖር እንደሆኑ አብራርተዋል።

ስልጠናው ወቅቱን የጠበቀና ያላወቅነውን ያሳወቀን ነው በማለት የገለጹትን አንዳንድ ሰልጠኞች የህዳሴ ጉዟችን በሃይማኖት አክራሪነት እንዳይሰናከል እያንዳንዱ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት በማለት ገልጸዋል።

**የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲን የ2005 ዓ.ም እቅድ በተሳካና በወጣታማነት ለመፈፀም የሚያስችል ስልጠና ተሰጠ**

የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲን የ2005 ዓ.ም እቅድ በተሳካና በወጣታማነት ለመፈፀም የሚያስችል ስልጠና ተሰጠ። ስልጠናው መካከረም 15 በይፋ ተጀምሮ እስከ 19/2005 ዓ.ም ተካሂዷል።



የስልጠናው ከፊል ገጽታ

በስልጠናው ላይ የሚገኙት ስልጠናው ፕሬዚዳንት አቶ ይልቃል ከፋላ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ባለፈው 2004 ዓ.ም በርካታ ጠንካራና አርአያ ለሆኑ የሚሹ ሥራዎች ቢኖሩትም እቅዱን ሙሉ በሙሉ በተሳካ ሁኔታ ፈፀሟል ማለት እንደሚቻል አስታወቀዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ ይህ ሥልጠና ያስፈለገበት ምክንያት በዩኒቨርሲቲው የሥራ አፈፃፀም ላይ የታዩ ጠንካራ ተግባራዊነትን ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠልና ቀደም ሲል የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ በተሻለ ለመፈፀም በመታዘድ ነው። በመሆኑም ሁሉም የዩኒቨርሲቲው መሥሪያና



ሠራተኞች ለእቅዱ ስኬት ከወዲሁ በንቃትና በስፋት በመሳተፍ የተሻለ መሳሳትን ፈጥረው መቀላቀስ ይጠበቅባቸዋል ብለዋል፡፡

በስልጠናው ላይ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ሥራ አሰሪ ቦርድ አባላትን ጨምሮ ከ 700 በላይ የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ሠራተኞች ተሳትፈዋል፡፡ ሥልጠናው በተካሄደባቸው አራት ቀናት ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት የ2004 እቅድ አፈፃፀም ግምገማ ለወሰዱ የሚገባቸው ልምዶች፣ የከፍተኛ ትምህርት የ2005 እቅድ እና የመምህራንና ሠራተኞች ማኛ፣ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የ2004 ዓ.ም እቅድ አፈፃፀም ግምገማ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ የ2005 ዓ.ም እቅድ ትወወቅ እንዲሁም ልማት፣ ዲሞክራሲና የሀይማኖት አክራሪነት በሙሉ ርዕሰ

ጉዳዮች ላይ ሰፊ ወይይት ተካሂዷል፡፡ በስልጠናው ማክቃለያ ላይም ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ለእቅዱ ስኬት በተጠናከረ መልኩ እንደሚረዱ ገልፀዋል፡፡

**የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ዌብ ፖርታል ሥልጠና ተሰጠ**

የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ዌብ ፖርታል ሥልጠና ከዩኒቨርሲቲው ኮሌጆች፣ ዳይሬክቶሬቶች እንዲሁም የሰራ ሂደቶች ለተወጣጡ ሰራተኞች ተሰጠ፡፡

እንደ ዩኒቨርሲቲው አይሲቲ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፋሲካ ተስፋዬ ገለፃ ስልጠናው የሚተኮረው በዋነኝነት በዳይሬክቶሬቱ የተዘጋጀውን የዩኒቨርሲቲውን ዌብ ፖርታል ማስተዋወቅና ስለ አጠቃቀሙ ገለፃ በመስጠት ግንዛቤ መፍጠር መሆኑን ገልፀዋል፡፡

እንደ ዳይሬክተሩ ገለፃ የዌብ ፖርታሉ ጥቅም በዋነኛነት ሚጃን በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በተቀላጠፈ መልኩ እርስ በእርስ ለመለዋወጥ የሚችሉ ሲሆን በተጨማሪም ሚጃዎችን ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር በፍላጎት ዲስክና በመሳሰሉት ለመለዋወጥ ሲሞክር የሚኖረውን የኮምፒውተር ቫይረስ ስርጭት ለመቀነስ አይነተኛ ፋይዳ እንዳለው አክለው አብራርተዋል፡፡

በስልጠናው ከ60 በላይ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን ከስልጠናው በኋላ በስልጠናው የተሳተፉ ሰዎች የየክፍላቸውን የሚጃ መለዋወጫ ሳይት በመፍጠር በክፍሉ ውስጥ የሚኖረውን የሚጃ ልወወጥ የተፋጠኑ እንዲሆን ያስችላቸዋል ተብሏል፡፡

በመጨረሻም አቶ ፋሲካ እንደገለፁት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ዌብ ፖርታሉን ለመጠቀም <http://my.dmu.edu.et> ውስጥ በመግባት በክፍሉ በሚጠራው ሳይት መሰረት አባል በመሆን መጠቀም እንደሚችል ተገልጿል፡፡

**አዲስ ለተቀጠሩ መምህራን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ስልጠና ተሰጠ**

በደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ለተቀጠሩ መምህራን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ስልጠና ተሰጠ፡፡

ዩኒቨርሲቲው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ፕሮግራም አፈሰር አቶ ዘላለም ብርሀኑ ገለፃ ስልጠናው የአዲስ





ተቀጣሪ መምህራንን የክፍል ወስጥ እንግሊዝኛ አጠቃቀም ለማስደግ የሚዳ ነው።

ስልጠናው በዩኒቨርሲቲው የስልጠና አፊሰር የተዘጋጀ ሲሆን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ፕሮግራም አፊሰ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ክፍል ጋር በመተባበር ተሰጥቷል።



የስልጠናው ከፊል ገጽታ

በስልጠናው ላይ መምህራን በተናጠል ሰፊ ወይይት እና የተግባር ልምድ አድርገዋል። በስልጠናው ላይ 50 ያህል አዲስ መምህራን ተሳትፈዋል።

ከስልጠናው ተሳታፊዎች ውስጥ 20 በመቶ ያህሉ ሴቶች ናቸው።

እንደ አቶ ዘላለም ገለፃ የእንግሊዝኛ ማሻሻያ ስልጠናው በቀጣይም የፍላጎት ዳሰሳ እየተደረገ ለሌሎች ነባር እና አዲስ ተቀጣሪ መምህራን እንደሚገኙ ለመጠቀም ተችሏል።

### የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ በጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት የተሰማዎን ጥልቅ ሐዘን ገለፀ

የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ በጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት የተሰማዎን ጥልቅ ሐዘን በከተሙ የተከለሃይማኖት አደባባይ በተዘጋጀ የሃዘን መግለጫ ፕሮግራም ላይ ገለፀ።



አቶ ኃይለየሱስ ወዱ የሐዘን መልክታቸውን ሲያስተላልፉ

በሀዘን መግለጫ ፕሮግራሙ የሀዘን መልዕክታቸውን ያስተላለፉት አቶ ኃይለየሱስ ወዱ የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና የተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዚዳንት እንዳሉት በጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት መላው የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ሰራተኞችና መምህራን በአጠቃላይ በአስደንጋጭ መሪ የሃዘን ደብብ ውስጥ መሆናቸውን ገልፀው እርሳቸውን በአካል ብናጣቸውም ስራቸው ዘወትር ከእኛ ጋር ይኖራል በማለት ገልፀዋል። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንዲያገኙም ተመኝተዋል።

ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ የሀገሪቱ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምርምርና ስርጸት ማከፊያ ሆኑ





ለሀገሪቱ ልማት ተጨማሪ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን እንዲነደፉ አመራር መስጠታቸውንና ተገቢውን ድጋፍ ማድረጋቸውን በዩኒቨርሲቲው ስራ አመራርና ቦርድ ስም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡

በፕሮግራሙ የዩኒቨርሲቲው ማህሪን፣ ሰራተኞች፣ የክረምት ማህበረሰብ ተማሪዎች፣ የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች፣ የመንግስታዊ መስሪያ ቤት ሰራተኞች፣ የንግድ ማህበረሰብና አርሶ አደሮች የተለያዩ ሜክሮችን በመጥፋት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡

**የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን የክብር መዝገብ ላይ ገልፀዋል**

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህሪን፣ ሰራተኞችና ተማሪዎች በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ደንገተኛ ህልፈተ ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በተዘጋገቡ የክብር መዝገብ ላይ ገልፀዋል፡፡

ያነጋገርናቸው የዩኒቨርሲቲው የቢዝነስና ልማት ም/ፕሬዚዳንት ዶ/ር ሞላ አዲሱ እንደገለፁት ክብር

ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነት፣ የሀይማኖት እኩልነት፣ የዲሞክራሲ አንድነትና የሰብዓዊ መብቶች መከበር ከፍተኛና ግንባር ቀደም ላይ የተመዘገቡ ታላቅ መሬት ነበሩ፡፡ በዚህም ሀገራችን ከነበረችበት የድህነትና የኃላ ቀርነት አረንጓዴ የሚላቅቁ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን በማግኘትና በመተግበር ፈጣንና ቀጣይነት ያለው ልማት እንድታስመዝግብ ደክመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሰሩ ታላቅ መሬት ነበሩ፡፡

አያይዘውም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ከወጣት ጋር ዘመናቸው ጀምሮ ያለ እረፍት ለሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ሲሰሩ

የቆዩ ሲሆን ለዘመናት ስር ሰዶ የነበረውን ደንቁርና በማስወገድ የእውነት ብርሃን እንዲጠፋፋ ሰፊ ጥረት አድርገዋል፡፡ በአጠቃላይም ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ሀገራችንን በአፍሪካም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተደማጭ እንድትሆን ያስቻሉ መሬት ነበሩ፡፡ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ዜናዊን የሚከታተሉ ብሩህና አስተዋይ አዕምሮ ያለው መሬት ማግኘት

ከፍተኛ ጉዳት ቢሆንም ሁሉም የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ህልፈተ የተሰማውን መር ሀዘን እርሳቸው የጀመሩትን የልማትና የዲሞክራሲ ጉዞና ራዕይ ዕውቀት በሚደረግ ሊገልጽ ይገባል ብለዋል፡፡



ዶ/ር ሞላ አዲሱ

ተማሪ ብሩህ አለምው

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንት የሆነው ተማሪ ብሩህ አለምው በበኩሉ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ማለስ ደንገተኛ ሞት የተሰማውን መር ሀዘን ገልጾ መጠቃለያ ትወልድ የተጀመሩ የልማትና የዲሞክራሲ ስራዎችን በማስቀጠል የጠቅላይ ሚኒስትሩን ራዕይ ዕውቀት ለማድረግ ከምንጊዜም በላይ መረጋጋት ይጠበቅበታል ብለዋል፡፡





**የሻማ ማባራት ሥነ-ስርዓቱ ሲካሄድ**

በተመሳሳይ ዜና የደብረ ሚቆስ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በተከለሃይማኖት አደባባይ በተካሄደው ህዝባዊ የሃዘን መግለጫ ፕሮግራም የተሳተፈና በግቢው ውስጥም የክብር ጠቅላይ ሜስትሩን ስራዎች የሚያስታወስ “ዝክረ ሙሉ” ፕሮግራም ያዘጋጀ ሲሆን ልዩ ልዩ መገጠሮችና የሻማ ማባራት ስነ-ስርዓት መካሄዱን ለማወቅ ተችሏል፡፡